

ዐማራ ተጠንቀቅ

የዐማራ ሕዝብ ሆይ ጠላቶችህ ና ቅን ገዥው የትግራይ ወያኔ የትግል ሥልጣቸውን በመቀየር አሁን ደገሞ ሊያጠቁህ እየሞከሩ ያሉት ፊት ለፊት በመገጠም ሳይሆን፤ አንተ የምትናገረውን ቋንቋ እየተናገሩ፤ አንተ የምትገልጸውን ብሶት እየገለጹ፤ ስለአንተ ተቆርቋሪ መስለው እንዳንተው ተላብሰው የደረሱብህን ችግርና መከራ ዋይታና ሰቆቃ እያቀነቀኑ ስረጎ በመግባት እንድሆነ ልታጤን የገባሃል።

- የዐማራ መደራጀት ያስደነገጠው እና ያስበረገጠው ፋሽሽቱ ወያኔን እና ተከታዮቹን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ፀረ ዐማራ ሐይሎችን ጭምር ነው።
 - እኛ የዐንድነት ሐይል ነን ደገሞ ዐማራ ብሎ ድርጅት ይሉ የነበሩ ሁሉ ዛሬ በዐማራው ድርጅት ሥር ለመታቀፍ ሲሯሯጡ የታያል። ይህ ሁኔታ በበጎ ጎኑ ስናየው ቀና ቢመሰልም፤ በሌላው ጎኑ ደግሞ ዐማራው ለረዥም ዘመን እንዲጠፋ ሲያቀነቅኑ ከነበረው ከወያኔ ኢህደግ ጋር እጅና ጓንት ሆነው ሲሰሩ የነበሩ ሃይሎች ናቸው። የእነዚህ ሃይሎች የሚስጥር ተለዕኮ በስረጎ ገብነት በዐማራው ህብረተ ሰብና በመታገያ ድርጅቶቹ በመስረግ እርስ በርስ ሊያንቁሩትና እንደሆነ ከአንዳንድ የመርጃ ባለሙያዎች ይነገራል ።
 - የህዝብ ንብረት የዘረፉ ፤ ያዘረፉ ያጭበረበሩ ፤ ከወያኔ ቱባ ቱባ ባለሰልጣኖች ጋር ሲነገዱ የነበሩ፣ ተራ አጭብርብራዎች እያጭበረበሩ የቀሟቸው ወገኖች በመካከላችን እያሉ ዛሬ ደግሞ የጥፋት ተልዕኳቸውን በዐማራዊነትን በዐማራ ተቆርቋሪነት ስብብ እየሰረጉ በመካከልህ በመገባት ላይ ናቸው። እነዚህን ዐይን ያወጡ ቀምኞችና ዘራፊዎችን ከወዲሁ የመረጃ ልውውጥ በማፋጠን ማንነታቸውንም በሚገኘው የመገናኛ ዘዴዎች በመጠቀም መግለጽን ህዝባችንን ማንቃት ይገባሃል። ይህን ስታደረግም በየአካባቢው ላሉ ወገኖቹ የሚስጠንቀቂያ ደወል በመሆኑ ችግሩ ሳይባባስ መቅጨት ትችላለህ።
 - በየጊዜው የዐማራውን ህዝብ ስብሰባ በመጥራት፤ ገንዘብ በማሰባሰብ፤ ለዐማራው አንድነት እንታገላለን በሚል በፌስ ቡክና በፓልቶክ መደረኮች ተጠራረተው በዐማራው ስም በመሰባሰብ የሕልውናህ ጠበቃየሆኑት ድርጅቶችህን ለማቃቀር አንዱን ድርጅት በማወድስ ሌላውን በማራከስ እያከናወኑ ይገኛሉ። ይህ አዝማሚያ እያደገ ከመጣ ውጤቱ አስከፊ በመሆኑ ግልጽ አቋም መውሰድን ይሻህል።
 - ድርጅቶችን ለማሰባሰብ፤ ልዩነቶችን ለማጥበብ በሚል በየጊዜው በተለያዩ እስቴቶች የሚደረጉ ስብሰባዎች እንዳሉ ታውቃለህ። የእነዚህ ስብሰባ መነሻና መዳረሻ ውጤቱን ሳታውቅ መሳተፉም ከላይ የዘረዘርናቸው ችግሮች የጥቃት ሦላባ ሊያደርግህ ስለሚችል በብርቱ መመርመር ይገባሃል።
 - የተደበቀ ዐላማን ከበስተጀርባቸው አንግበው የዐንተን አንድነት እናጠናክር ከሚሉ ደላላዎች ጋር ከመሰባሰቡ በቀጥታ ድርጅቶቹ እንድሰለጠነ ሰው ተገናኝታችሁ ቢያንስ ቢያንስ በዐማራው ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ብትመክቱ ሠርጎ ገቦችንና የጎደፈ ታሪካቸውን ይዘው ሊቀላቀሉህ የሚሞክሩትን ሁሉ ለማጥራትና በሕዝባችን ላይ ያጠላውን ደባ ልትቋቋም ትችላለህ።
- በከሊቭላንድ አሃዮ የዐማራ ተወላጆች የጥናት ክብብ የቀረበ